

ከጎርፍ በኋላ የኤሌክትሪክ የኃይል ስለመቋረጥ

ከጎርፍ በኋላ የኤሌክትሪክ የኃይል ሲቋረጥ የሚሰጥ መረጃ

Amharic | አማርኛ

OFFICIAL

ከጎርፍ በኋላ የኤሌክትሪክ ኃይሉን ለመመለስ የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ ካለ ማድረግ ስለሚችሏቸው ነገሮች ከዚህ በታች ያሉትን ምክሮች ይጠቀሙ።

የምግብን ደህንነት ለመጠበቅ ጠቃሚ ምክሮች

- የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጥ በምግብ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል፤ ያስታውሱ፡-
 - ✓ ምግቡን ከተራ ማቀዝቀዣ ክፍል (fridge) ወደ በረዶ ማቀዝቀዣ ክፍል (freezer) ይውሰዱት
 - ✓ የታሸገ በረዶ ወይም መከላከያ ብርድ ልብስ በምግብ ፓኬጆች ላይ በማስቀመጥ ምግብን በተቻለ መጠን ያቀዝቅዙ
 - ✓ ምግብ ለመንካት አሁንም ቀዝቃዛ ከሆነ (ከ 5 ዲግሪ ሴንቲግራድ ያነሰ) ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
 - ✓ ምግብ ለመንካት ቀዝቃዛ ካልሆነ እስከ አራት ሰዓት ድረስ ሊቆይ እና ሊበላ ይችላል ከዚያም መጣል ወይም ማብሰል እና መበላት አለብዎት
 - ✓ ትኩስ ምግብ ከሞቀ በኋላ በአራት ሰዓት ውስጥ ይብሉት ወይም ይጣሉት
 - ✓ የቀዝቀዘው ምግብ እስከ በረዶው ካለ የኤሌክትሪክ ኃይል ተመልሶ ከመጣ፣ ምግቡ እንደገና ለማቀዝቀዝ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።

የኃይል ማመንጫን ስለመጠቀም ጠቃሚ ምክሮች

- ጄነሬተሮች የኤሌክትሪክ ኃይል ሲጠፋ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ። አንዱን ከመጠቀም በፊት እነዚህን ምክሮች ይጠቀሙ፡-
 - ✓ የቤትዎ ወይም የፍጥ ጄነሬተሮች ጥሩ አየር ባለባቸው ከቤት ውጭ ባሉ ቦታዎች መጠቀምን ያረጋግጡ አለበለዚያ የካርቦን ሞኖኦክሳይድ መመረዝን ሊያስከትሉ ስለሚችሉ በጣም ሊያሳምምዎት ይችላሉ
 - ✓ የውጭ ተንቀሳቃሽ ወይም ጄነሬተሮች በቤትዎ ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም ምክንያቱም የካርቦን ሞኖኦክሳይድ መመረዝን ፣ የኤሌክትሪክ ንዝረትን ወይም እሳትን ሊያስከትሉ ይችላሉ
 - ✓ የመጠባበቂያ ሃይል ለማቅረብ በጣም ተስማሚ የሆኑ ቋሚ ጄነሬተሮችን ይትከሉ
 - ✓ ጄነሬተርዎን በደረቅ ቦታ ያስቀምጡት። ቤትዎ ከውጭ በተከለለ ቦታ ውስጥ ማከማቸት አለብዎት
 - ✓ ጄነሬተሩን ከመንካት በፊት እጆችዎን ያድርቁ
 - ✓ ሞተሩን ከማብራት በፊት ሽቦው ወይም ሌሎች የኤሌክትሪክ ነገሮች የተበላሹ አለመሆናቸውን ያረጋግጡ
 - ✓ ነዳጅ ከመሙላት በፊት ጄነሬተሩን ያጥፉ እና ያቀዝቅዙት። በሞቃት ሞተር ክፍሎች ላይ የፈሰሰው ነዳጅ እሳትን ሊያስከትል ይችላል
 - ✓ ወፍራም የኤሌክትሪክ ገመድ በመጠቀም መገልገያዎችን ወደ ጄነሬተር ልሳኑቸው
 - ✓ ጄነሬተሩን ከግድግዳው ሶኬት ጋር በማያያዝ የቤቱን መብራት ለማብራት አይሞክሩ።

እርዳታ ያግኙ

- ጋዝ ወይም ኤሌክትሪክን በደህንነት ስለመጠቀም መረጃ ለማግኘት ኢነርጂ ሴፍ ቪክቶሪያን በ 9203 9700 ያነጋግሩ ወይም www.esv.vic.gov.au ይጎብኙ
- ጋዝ ሽልክ መፍሰሱን ለማሳወቅ በ 132 771 ይደውሉ።

ይህን ህትመት በቀላሉ ሊያነቡት በሚችል መልኩ ለመቀበል፣ በ pph.communications@health.vic.gov.au ኢሜይል ያድርጉ



Department of Health

OFFICIAL